

የአማራው መነሳት ያልጠበቁት ሆኖባቸዋል

ላለፉት 25 ዓመቶች ታዋቂ ምሁሮች ናቸው ከሚባሉ አንስቶ እስከ ተለያዩ ተቃዋሚ ሀይሎች አማራ የለም! ያለው አማርኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያዊ ነው እያስባሉ በየቦታው በ ጎጥ በተደራጁና ጠባብ አመለካከት ባላቸው የሰፈር አጋፋሪዎችና በወያኔ በጠላትነት ተ ፈርጆ ሲጨፈጨፍ ዞር ብለው ያላዩት ሕዝብ ዛሬ ላይ ወልቃይቴዎችና ጠገዴዎች በአ ጫሩት የአማራ ማንነት እሳት መላው የጎንደር አማራ ሆ! ብሎ በመነሳት ማንነቱን በአ ደባባይ ሲያውጅ፡ እንደልማዳቸው የአማራው ከእንቅልፉ መንቃት ባልጠበቁት ወቅት ፊታቸው ላይ ስለፈነዳ ክስተቱን በማድበስበስ “ጎንደሪ ኢትዮጵያዊ”፤ “በአማራ ክልል የጎንደር ሕዝብ” ወዘተ. የሚል መጠሪያ እየሸፈኑበትና አማራው ከመኖርና አለመኖር ጋር የተያያዘውን የትግል ችቦ ለራሳቸው የጥቅም ፍላጎት ማርኪያ ለማድረግ በየዜና ማሰራጨዎቻቸው በቅብብሎሽ ሲጠቀሙበት ይስተዋላል።

ያሁኑ የአማራ ትግል በግልጽ ጨቁዋኙና ዘረኛው ወያኔ ላይ እያሳደረ ያለው ተፅእኖ በጋለበት ወቅት፡ ቢቢሲ ሳይቀር ለመጀመሪያ ጊዜ የአማራ ነገድ ተቃውሞ እያለ ሲዘ ግብና ሌሎችም ሕዝባዊ ቁጣውን እኛ አማራዎች አይተንና ሰምተን በማናውቀው መ ንገድ የዓለም ዜና በማድረግ እውቅና መስጠት በጀመሩበት ዕለት በጎሳም ይሁን በብ ሔራዊ ደረጃ ተዋቅረናል የሚሉ ሀይሎች የአማራውን ማንነትና የብሔረተኝነት መነ ቃቃትን ለማፈን የሚነዙት የሀሰትና የተጣመመ ፕሮፓጋንዳ ለሚያዳምጥ እኛ፡ አማ ራዎች በጠላቶቻችን በኩል ምን ያህል እንደምናስፈራቸው እኔ ራሴ መገንዘብና በማ ንነቴ መኩራት ጀምራለሁ፤ በጎንደሩ የተቃውሞ ሰልፍ በዋነኛነት የተስተጋባውንና

" አማራ ክብር ነው " ፤ "አዲሱ የአማራ ትውልድ

ታሪኩን ያድሳል" ወዘተ. የሚሉትን መፈክሮች አንዳቸውም ደፍረው ያላነሱበት ምክንያት፡ የተቀጣጠለው የአማራ ፀረ ወያኔ ትግልን ከሌሎች እነርሱ በየቀ ኑ ሲያሰለቹን ከኖሩዋቸው ጉዳዮች ጋር ለማያያዝ ከመራወጥ ስለማይታገዱ ሁላችንም አማራ ነን የምንል በዚህ ነገር ላይ ጥንቃቄ በመውሰድ የጎንደር አማራዎች ያነሱትን ቆ ራጥ የትግል አርማ በአወናባጆች እንዳንቀማ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል።

ገና ለገና በባህርዳር ሰላማዊ ሰልፉ ሊቀጥል ይችላል በሚል እየተብረከረኩ ያሉት እነ

ዚህ አዘናጊዎች “ሰማያዊ ፓርቲ በባህርዳር ሰልፍ ጠራ” በሚል የአማራውን ነገድ ለማወናበድ ደፋ ቀና ሲሉ አዳምጠናል። ለመሆኑ ይህ ደጋፊ ፓርቲን የሚመሩት ሰው እኮ በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ “አማራ የሚባል ብሄረሰብ የለም” ብለው በመናገር አውቀናል ከኛ በላይ ለአራስ የሚሉንን ፕሮፌሰሮች መቀላቀላቸውን እኛ አማራዎች አንረሳውም። ስለዚህ በአማራው ነገድ ከተማ ውስጥ ፓርቲያቸው ሰልፍ የመጥራትም ሆነ አጋጣሚውን ተጠቅሞ የአማራውን ትግል መሸጋገሪያ በማድረግ ለሰልጣን ጥማት ማርኪያ የሚደረገውን ማንኛውም የፀረ አማራ እንቅስቃሴዎች በእንጭጭነታቸው ማቆም ለእያንዳንዱ አማራ ግድ ሊለው ይገባል እዚህ ላይ የተጠቀሰውን ፓርቲ ለመንቀፍ ሳይሆን መሪው ባንደበታቸው ያደመጡንን ሀቅ ለማስታወስ እንደሆነ አንባቢዎች እንድታውቁት እሻለሁ።

በዚህ አጋጣሚ ለወዳጅም ሆነ ለጠላት ያሳየናቸው ተዋጠላቸውም አልተዋጠላቸውም አማራው የራሱን ብሶት ብቻ ሳይሆን በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች ወያኔ እያደረሰ ያለውንም በደል በድፍረት በመቃወም ሕወሀትና ተለጣፊዎች ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ አጋርነቱን በያዛቸውና ባሰማቸው መፈክሮች አረጋግጦ አሳይቶአል። እዚህ ላይ የተቀረው የአገሪቱ ህዝብ አማራ ዘረኛ አለመሆኑን ት/ት እንዲወስዱም ያደረገበት አጋጣሚ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። ሕወሀት ወያኔን ተገን አድርገው በተለያዩ ግዜዎች በአማራው ላይ የዘር ማጥራት ወንጀል በፈጸሙበት ወገኖች ላይ በተራቸው በገዢው ሲመቱ እሰየው ሳይል በሆደሰፊነት ከጎናቸው የቆመ መሆኑን በተግባር ማንፀባረቁ አማራ ፍቅር እንጂ ጥፋት አለመሆኑን ያመሳክራል።

አዎ! በነርሱ ብቻ አይፈረድም አገርቤትን እያተራመሰ በጉልበት የሚገዛው ጠባቡና ፋሺስቱ ወያኔ የአማራውን ትግል ከመልካም አስተዳደር ጋር ለማያያዝ ባሉት ሚዲያዎች አደንቁዋሪና አሰልፏቹ ቅስቀሳ ለማድረግ ተገድዋል። ለመሆኑ ባሁኑ ግዜ ይህ እንቅስቃሴው የሚያዋጣው ይመስለዋል? ዋነኛ ጥያቄው እኮ ያለው የማንነት ጉዳይ ላይ ነው፤ በጎንደር የአማራው መሬት ላይ በየግዜው የሚያደርገው ቅሚያና ዝርፊያ መቆምና የተወሰዱት አንጡራ የአማራ ሕዝብ ግዛቶች መመለስ ላይ ነው፤ ከራሱ የተረፈውንና አሳልፎ ለሱዳን እጅ መንሻ በሰጠውና ለአማራው ያለምንም ድርድር መመለስ ባለበት መሬት ላይ ነው፤ በቃ! ግን ወያኔ ክስተቱን በጎሳ ግጭት ለመሸፋፈንና ከፅንፈኝነትና ትምክህት ጋር ለማያያዝ የሚሞክረውና የሚዳክረው እየተጠቀመበት ያለውን አንድ ጎሳ አሁንም ለእርሱ ስልጣን ማራዘሚያ እሳት ውስጥ ለመማገድ ብቻ መሆኑ በግልጽ መታወቅ አለበት። እዚህ ላይ በጭፍን ድጋፋቸውን ለዚህ ሰውና አገር በላ ለሆነው የታሪክ አተላ

ጠባብ ቡድን የምትሰጡ ሀይሎች በሙሉ ህሊናችሁን የምትመረምሩበት ወቅት ላይ ስለ ደረሳችሁ በጥሞና አስቡበት።

በመጨረሻም የአማራው የማንነት ግለት ከእንግዲህ የማይቆም ስለሆነ በሚዲያችሁ ተ ኮፍሳችሁ **"አማራ"** ለማለት ድፍረት ያጣችሁ ሀይሎች ተረጋግታችሁ አማራው ወዳጆችሁ እንጂ ጠላታችሁ አለመሆኑን አውቃችሁ ትግሉን በሚያዛንፉ ቃላቶችንና አስተያየቶችን ከመስጠት ተቆጥባችሁ ዓላማችሁ የሕወሀት ወያኔ መንግስት እንዲገረሰስና ብሎም በኢትዮጵያ ሰላምና ዲሞክራሲ እንዲሰፍን እስከሆነ ድረስ የአማራውን መኖርና ባሁኑ ሰዓት ደግሞ የአማራው ብሔረተኝነት ጎልብቶ አደባብይ ላይ መውጣቱን መቀ በልና አብራችሁ ትግሉን ዳር ማድረስ ይኖርባቸዋል፡ አይዘኑሉ አትፍሩ! አትሸማቀ ቁ! እኛ አማራዎች ጎጠኞች አይደለንም!

አማራ ክብር ነው!

አማራ ፍቅር ነው!

አብነት ሁነኛው ነኝ!